

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ አምስተኛ ዓመት ቁጥር ፵፬
አዲስ አበባ የካቲት ፳፮ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

25th Year No.44
ADDIS ABABA 5th March, 2019

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፲፱/፪ሺ፲፩ ዓ.ም

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን
ለማሻሻል የወጣ አዋጅ.....ገጽ ፲፩ሺ፩፻፹፩

Content

Proclamation No.1114/2019

Amendment of the House of Peoples'
Representatives Secretariat Establishment
Proclamation.....Page 11,181

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፲፱/፪ሺ፲፩

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን
ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽ/ቤት ህገ-
መንግስታዊ እና ሕዝባዊ ተልዕኮን ታሳቢ ያደረገ
ሙያዊና አስተዳደራዊ አገልግሎት አሰጣጥን ማረጋገጥ፤
ምክር ቤቱ በሰላም ፣ በዲሞክራሲ እና በልማት የሚኖረውን
አዎንታዊ ድርሻ መደገፍ አስፈላጊ በመሆኑ፤

የምክር ቤቱ ጽ/ቤት የብሮድካስቲንግ፤
የጥናት፤ የምርምር እና ሙያዊ ምክር አገልግሎቶች
የመስጠት ሃላፊነት እንዲኖረው ለማድረግ የማቋቋሚያ
አዋጁን ማሻሻል የሚጠይቅ በመሆኑ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ህገመንግስት አንቀጽ ፶፭ (፩) መሠረት
የሚከተለው ታውጇል ፡፡

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽ/ቤት
ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፱፻፮/፪ሺ፯ን ለማሻሻል
የወጣ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፲፱/፪ሺ፲፩” ተብሎ
ሊጠቀስ ይችላል፡፡

PROCLAMATION No. 1114/2019

A PROCLAMATION TO AMEND THE HOUSE OF PEOPLES' REPRESENTATIVES SECRETARIAT ESTABLISHMENT PROCLAMATION

WHEREAS, ensuring the professional
and Administrative support to the House of
Peoples' Representatives, taking in to account its
Constitutional and public mission and is necessary
to prop up the role of the House in the country's
peace, democracy and development endeavors;

WHEREAS, in order to have the
Secretariat the responsibility of delivering the
services of broadcasting, research, study and
professional advisory it has been found necessary to
amend the establishing Proclamation;

NOW, THEREFORE, in accordance
with Article 55(1) of the Constitution of the Federal
Democratic Republic of Ethiopia it is hereby
Proclaimed as follows.

1. Short Title

This Proclamation may be cited as” The House
of Peoples' Representatives Secretariat
Establishment Proclamation No.906/2015
Amendment Proclamation No. 1114/2019.”

፪. ማሻሻያ

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፱፻፯/፪ሺ፯ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡-

፩/ በአዋጁ አንቀጽ ፭ ከንዑስ አንቀጽ (፲) ቀጥሎ የሚከተሉት ንዑስ አንቀጾች (፲፩) ፣ (፲፪) ፣ (፲፫) እና (፲፬) ተጨምረዋል፤ ከንዑስ አንቀጽ (፲፩) እስከ (፲፬) የነበሩት እንደቅደም ተከተላቸው ከንዑስ አንቀጽ (፲፭) እስከ (፲፰) በመሆን ተሻሽለዋል፡-

“፲፩/ በተለያዩ የሙያ ዘርፎችና ጉዳዮች ላይ ለምክር ቤቱ እና ለአካላቱ የማማከር አገልግሎት ይሰጣል፤ የጥናትና የምርምር ስራዎችን ይሰራል ፤

፲፪/ የምክር ቤቱን ስራዎች እና የምክር ቤቱን ስልጣንና ተግባር የሚመለከቱ ጉዳዮችን በተመለከተ ዜናዎችንና መዋዕለ ዜናዎችን የማሰባሰብና የማዘጋጀት እንዲሁም የተለያዩ ኘሮግራሞችን በማዘጋጀት በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥን ፣ በድረ ገፅ እና በልዩ ልዩ ዘዴዎች ያሰራጫል ፤

፲፫/ ሌሎች መጥተው ትምህርት የሚወስዱበትና ግንዛቤ የሚጨብጡበት የራሱ የሆነ ሙዚዩም ኖሮት ለዚሁ በሚመድባቸው ባለሙያዎች ተግባሩን ያከናውናል፤

፲፬/ የምርጫ ክልል ውክልና እና የፓርላማ ዲፕሎማሲ ሥራዎች ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል፤”

፪/ የአዋጁ አንቀጽ ፮/፩/ (ሀ) ፣ (ለ) እና (ሐ) ተሰርዘው በሚከተሉት ፊደል ተራ (ሀ) ፣ (ለ) እና (ሐ) ተተክተዋል፡-

“ሀ) አፈጉባኤው ዕውቀትና ችሎታ ያለው ገለልተኛና ባለሙያ ነው ብሎ የሚያምነውን ሰው ይሾማል፤

ለ) በዋና ፀኑፊው አቅራቢነት በአፈጉባኤው የሚሾሙ ሁለት ምክትል ዋና ፀኑፊዎች ፤

ሐ) በዚህ አዋጅ መሰረት በሚወጣ የሰራተኞች አስተዳደር ደንብ መሰረት የሚቀጠሩ ዳይሬክተሮች እና ሰራተኞች፤“

2. Amendment

House of peoples’ Representatives secretariat office re-establishment Proclamation No.906 /2015 is hereby Amended as follows:

1/ The following new Sub-Articles 11, 12, 13 and 14 are added after Sub-Article 10 of Article 5 of the Proclamation, and the existing Sub-Articles from 11 to 14 are renumbered as Sub-Article 15 to 18:

“11/ to give advisory service on various professional fields and issues to the House and its bodies; undertake study and research activities;

12/ to organize and prepare news on issues related to the activities, powers and responsibilities of the House as well as broadcasting various programs on radio, television, website and other means of transmission;

13/ the secretariat shall have its own Museum which can give lesson for others; and assign professionals for this duty;

14/ it gives professional support for constituency works and parliamentary diplomacy;”

2/ Article 6 (1) (a), (b) and (C) of the Proclamation are deleted and replaced by the following paragraph (a), (b and (C) :

“a) the Speaker shall appoint a Secretary General, which he believes a neutral, professional and competent;

b) two Deputy Secretary Generals to be appointed by the Speaker upon nomination by the Secretary General;

C) directors and employees to be hired in accordance with the employees’ administration regulation to be issued based on this Proclamation;”